

PHASE 2

# የግል አገልግሎቶች መሰረዳዊ



# ማጠቃለያ

## ዙር 2 ምንድነው?

ዙር 2 አንዳንድ ንግድ ድርጅቶችንና ተግባራትን በጥብቅ የማህበረሰብ ጤናና ደህንነት መመሪያ መሠረት እንድቀጥሉ ይፈቅዳል። የተለየ ተጨማሪ መመሪያ የሚፈልጉ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች [በዋሽንግተን ግዛት የኮሮናቫይረስ መልስ መስጫ ገጽ \(በእንግሊዝኛ ብቻ\)](#) ድጋፍ መጠየቅ ይችላሉ፤ የዋሽንግተን ስቴት ሥራና ኢንዱስትሪ ዘርፍ በ1-800-547-8367 ይደውሉ የትርጉም አገልግሎት አለ ወይም የከተማዉ የኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሠራተኛ በ206-684-8090 ያግኙ የትርጉም አገልግሎት አለ።

የግል አገልግሎቶች ማለት የዉበት ባለሙያዎች፣ ጸጉር ሠሪዎች፣ ጸጉር አስተካካዮች፣ የቆዳ ዉበት ባለሙያዎች፣ ማስተር የቆዳ ዉበት ባለሙያዎች፣ የጥፍር ዉበት ባለሙያዎች፣ የጥፍር ሳሎን ሠራተኞች፣ በኤሌክትሪክ ጸጉር ነቃይ ባለሙያዎች፣ ቋሚ የሜካፕ አርትስቶች፣ የንቅሳት አርትስቶች፣ የዉበት ባለሙያ ትምህርት ቤቶችና የቆዳ ዉበት ባለሙያ ትምህርት ቤቶች።

## ዙር 2 መቼ ነው የሚጀምረው?

ኪንግ ካውንቲ በሰኔ (ጁን) 19ኛ ቀን ወደ ዙር 2 ገብቷል። የጤና ቢሮ እነዚህን ልዩ መብቶች በማንኛውም ሰዓት ማንሳት ይችላል። ላምሳሌ በ COVID-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ብጩምር ወደ ዙር 1.5 ወይም ዙር 1 ልንመለስ እንችላለን።

## ለድርጅቱ ዙር 2 ማለት ምን ማለት ነው?

በዙር 2 መመሪያ የንግድ ሥራዎችን ለማከናወን የተወሰኑ የጤናና ደህንነት መስፈርቶችን መከተል አለብዎት፤ እነዚህም በዚህ ሳይገድቡ የምጫሚሩት።

- በተፈቀደ በዝግ ክፍል የአንድ ለአንድ አገልግሎት በስተቀር ከ50 ፐርሰንት አቅም ባልበለጠ ይስሩ።

## ተጨማሪ መረጃ ከየት ማግኘት እችላለሁ?

ከተማዉ ከስቴት የሚመጠዉን መረጃ በተቻለ ፍጥነት ማስተላለፍን ይቀጥላል። ማንኛውም ከተማዉ ያዘጋጃቸዉ ሰነዶች ተደራሽና በቋንቋ ይቀርባሉ። እስከዚያዉ ለተጨማሪ መልሶ የመክፈት መመሪያ [የዋሽንግተን ስቴት ሥራና ኢንዱስትሪ ዘርፍ ድህረ ገጽ \(በእንግሊዝኛ ብቻ\)](#) መጎብኘት አለብዎት። [የገዢዉ ዙር 2 የግል አገልግሎቶች መመሪያንም \(በእንግሊዝኛ ብቻ\) ከዚህ ማግኘት ይችላሉ፤ በተጨማሪም \[የገዢዉ የዋሽንግተን በደህንነት የመጀመር ዕቅድ \\(በእንግሊዝኛ ብቻ\\) ከዚህ ያገኛሉ።\]\(#\)](#)

የሲያትል ከተማ ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ (ኢልቢ) ለጥቃቅን ንግድ ድርጅቶች፣ ለትርፍ ያልተቋቋሙ፣ ና በCOVID-19 ተጽዕኖ ለደረሰባቸዉ ሠራተኞች [አጠቃላይ የድጋፍ ምንጭ ገጽ](#) አለዉ።

በተጨማሪም የሲያትል ስራ ድረጃዎች ቢሮ ስለ በሲያትል የህመምና የደህንነት ግዜ ክፍያ ( Seattle’s Paid Sick and Safe Time (PSST)) ህግ ስር ያሉትን ኃላፊነቶች ተጨማሪ መረጃ አለዉ፤ በፌዴራል ቤተሰቦች ቅድሚያ ኮሮናቫይረስ ምላሽ ደንብ ( federal Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)) ስር ያለ ከ COVID-19 የተነሻ የዕረፍት ክፍያም ጭምር። ሁለቱም FFCRA ዕረፍትና PSST ሠራተኞችና ልጆች ሲታሙና በማህበረሰብ ጤና ድንገተኛ ግዜ ከሥራ ባልደረቦች፣ ትምህርት ቤት፣ ና ደንበኞች ርቀዉ ቤት መቀመጥ እንዲችሉ በማረጋገጥ የማህበረሰብ ጤናን ይጠብቃል። ስለ PSST ተጨማሪ መረጃ [እዚህ የሲያትል ስራ ድረጃዎች ቢሮ PSST COVID-19 ጥያቄና መልስ](#) መጎብኘት ይችላሉ (በበርካታ ቋንቋዎች ከዚህ አለ)። ስለ FFCRA COVID-19 ዕረፍት ተጨማሪ መረጃ [እዚህ ይገኛል \(በእንግሊዝኛ ብቻ\)](#)።

# ወደ መሰሪያው ይሂዱ!


ይህ በሲያትል ከተማ የተመረተ የድጋሚ መክፈቻ መሣሪያ ነው፤ በግዛቱ ጤና ቢሮና በሲያትልና ኪንግ ካውንቲ ማህበረሰብ ጤና በውጤት መመሪያዎች የተመሰረተ የድርጅት ባለቤቶችን በዙር 2 በተሰኘ ሁኔታ እንዲከፍቱ ለመርዳት ተደራሽ ከፍተኛ ደረጃ መረጃ ለማቅረብ የታሰበ ነው። ሁሉም መመሪያዎች በየትኛውም ግዜ ልቀቶ ይችላሉ።

**በዙር 2 የግል አገልግሎቶች ደህንነቱ በተጠበቀ የመጀመሪያ ዕቅድ ወቅት ንግድ ድርጅቶች በ50 ፕሮሰንት የህንጻ አቅማቸው እንድሰሩ ተፈቅዶላቸዋል፤ በተጨማሪም የአንድ ለአንድ አገልግሎቶች ተፈ**


# ዙር 2 የግል አገልግሎቶች ዝርዝር ተግባራት

## የሠራተኞች ጤናና ደህንነት


ደህንነቱ የተጠበቀ የሥራ ከባቢያዉ ሁኔታ መቅረቡን ማረጋገጥና ሠራተኞችን ስለ አመለካኞች፣ የህመም ምልክቶች ና ከCOVID-19 ህመም ጋር የተያያዙ የስጋት ምክንያቶች፣ እንዴት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ሥራ ቦታ መከላከል እንደሚቻል ማህበራዊ ርቀትን ሥራ ቦታ ላይ ለማቋቋም የተወሰዱ እርምጃዎችን፣ በየግዜዉ እጅ መታጠብን ና ሌሎች ጥንቃቄዎችን ጨምሮ ማስተማር። የማህበረሰብ መመሪያዎችን ከ30 ቋንቋዎች በላይ ለማግኘት [www.kingcounty.gov/covid](http://www.kingcounty.gov/covid) ይጎብኙ።




- በማንኛውም ጊዜ በሠራተኞችና ደንበኞች መካከል በትንሹ የ6 ጫማ ርቀት ይጠብቁ።




- ለሠራተኞች ነጻ የፊት መሸፈኛና ተጠቅመዉ የሚጥሉት ጓንት ያቅርቡ። ለራስዎና ሠራተኞችዎ የፊት መሸፈኛዎችን ለማግኘት [seattle.gov/mayor/covid-19/seattle-protects](http://seattle.gov/mayor/covid-19/seattle-protects) ይጎብኙ።




- በየግዜዉ እጅ መታጠብን ያረጋግጡ።




- ለያንዳንዱ ሽፍት ብቸኛዉ ሚናዉ የሠራተኛ ጤናና ደህንነት እና ባግባቡ የጽዳት፣ የንጽህና ና የመለየት አሰራሮች መከተላቸዉ ማረጋገጥ የሆነ የCOVID-19 ተቆጣጣሪ ይመድቡ።



- እያንዳንዱ ሠራተኛ ለሥራ እንደመጣ ወዲያዉ ሙቀት ይለኩና ሠራተኞችን የCOVID-19 ምልክቶች እንዳለባቸዉ ይለዩ። ሠራተኛ ምልክቶችን ካሳዩ ወዲያዉ ወደ ቤት ይላኩቸዉና ያ ሠራተኛ የነካቸዉን ሥፍራዎች/ገጾች በደንብ ያጽዱ።




- የ COVID-19 ደህንነት መረጃና መስፈርቶች በምታይ ሁኔታ ይለጠፍ።



- ወደ ድርጅቱ ዋና መግቢያ በፊትለፊት በር መሆን አለበት፤ ወደ ኋላ በር ወይንም ሌሎች የመግቢያ በሮችን ሰጪ እንዳይደርስ ይገድቡ። መግባት የሚቻልበት በር የፊትለፊት በር ካልሆነ መግባት የሚቻልበትን መግቢያ ይፍቀዱ።

### የደንበኞች ጤናና ደህንነት


ተቋሞ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በብዙ ቋንቋዎች ወቅታዊ የሆነ የማህበረሰብ ጤና መመሪያ እንዲታይ ያስቀምጡ። በነጻ ከ [www.kingcounty.gov/covid](http://www.kingcounty.gov/covid) ሊወርዱ የሚችሉ ከ30 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች የሲያትልና ኪንግ ካውንቲ ማህበረሰብ ጤና ፖስተሮች ይገኛሉ።




- ሁሉም ጨርቆች፣ መጋረጃዎች፣ ሽርጦች ወዘተ መታጠብ አለባቸው።



- ጸጉራቸውን ሲታጥቡ የደንበኛዎን ፊት በፎጣ ይሸፍኑ ወይንም አፍ፣ አፍንጫ ና አይናቸውን ለመከላከል ሌሎች አማራጮችን ያቅርቡ።




- ሲቻል መስኮቶችን፣ በሮችን በመክፈት ና/ወይንም ማራገብያ (ማቀዝቀዣ) በመጠቀም የአየር ዝውውርን ይጨምሩ።




- ሁሉም ዳሶች ና/ወይንም ጣቢያዎች የ6 ጨማር ቀት በማይቻልበት ጊዜ አካላዊ ግርዶሽ በመሃላቸው ልዩራቸው ይገባል።



- በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉ ሥፍራዎችን ና መጻዳጃ ክፍሎችን በተደጋጋሚ ያጽዱና ሳኒታይዘር ያርጉ (ጀርም ያስወግዱ)። የአንድ ለአንድ አገልግሎት ሥፍራዎች ከያንዳንዱ ጠቀሜታ በኋላ ሳኒታይዘር መደረግ አለባቸው።




- ሰፍት፣ የእጅ ሳኒታይዘር፣ ና የቆሻሻ መጠያ ተቋሙ ውስጥ በየቦታው የተለያዩ ቁመትና ችሎታ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ከሚደርሱበት ቦታዎች ያስቀምጡ። የቆሻሻ መጠያዎች የመጓጓዣ መንገዶች አለመዝጋታቸውን ያረጋግጡ።




- በሥራው በታ ጠቅላላ የንጽህና ገቢዎችን ይለጥፉ፤ ለ20 ደቂቃዎች እጅ መታጠብ፤ የእጅ ሰኒታይዘር መጠቀም፤ ሌሎች የእጅ ማጽጃ ዘዴዎች ከሌሉ ላንድ ግዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ ዳንቶችን መጠቀም።




- ሲቻል ክፍያዎች በክሬዲትና ዴቢት ካርዶች መሆን አለበት ወይንም ንክኪ በሌላው ዘዴ ጥሬ ገንዘብ መያዝን ለመቀነስ።



- ያለቀጠሮ ለሚመጡ የሥራ ሰዓት፣ ስልክ ቁጥር ና የአገልግሎቶች ዓይነቶችን ያየዘ ምልክት ይለጥፉ።




- ደንበኞችዎን ወደ ድርጅቱ ከመምጣታቸው በፊት ለCOVID-19 ምልክቶች ራሳቸውን ማጣራት እንዳለባቸው ያሳውቁ።



- ደንበኞችዎን ተንከባካቢ ወይንም ከ16 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በቀር እንግዳ ማምጣት እንደሌለባቸው ያሳውቁ።



- ደንበኞች ለቀጠሯቸው መድረሳቸውን ለማሳወቅ መደወል፣ የጽሑፍ መልዕክት ወይንም ኢሜል ማድረግ አለባቸው።



- ደንበኞች ወደ ድርጅቱ ከመግባታቸው በፊት የፊት መሸፈኛ መልበስ አለባቸው፤ ከገቡ በኋላም እጃቸውን መታጠብ አለባቸው።



- አገልግሎት ሰጪዎች ንጹህ ባርኔጣ ወይንም ገዋን መልበስ አለባቸው፤ ለደንበኞችም ማቅረብ አለባቸው።



- ግንኙነት ያለዎትን ሰዎች ክትትልን ለማቀናጀት እንዲረዱ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ደንበኞች ዝርዝር ለማስቀመጥ ያስቡ። ዝርዝር ማካተት ያለበት ስም፣ ስልክ ቁጥር፣ ና ድርጅቱን የጎበኙበት ቀን።

**ስለ ትብብርዎ እናመሰግናለን!**

# ሌሎች የድጋፍ ምንጮች

ስልጣከተሉት መረጃ ጥያቄዎች ካለዎት ለነዚህ ተቋማት ይደውሉላቸው። ሲደውሉ የቋንቋ ድጋፍ ከፈለጉ በእንግሊዝኛ የሚመርጡትን ቋንቋ ይገንጥሩ። ወይ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ሠራተኛ መልሶ ይደውልሎታሉ ወይንም ሶስተኛ ወገን አስተርጓሚ በመነጋገሩ እንድረዳዎት በስልክ እንጠራለን።

እባክዎን ብዙ ሰዎች እንድንረዳቸው ይደውሉልናል፤ ስለዚህ ረጅም ጊዜ ሊጠብቁ እንደምችሉ ያስቡ። ከአስተርጓሚ ጋር ስናገናኝትም ሊጠብቁ ይችላሉ።

አርእስቶች	ተቋም	ስልክ ቁጥር
<ul style="list-style-type: none"> <li>ጠቅላላ የመልሶ መክፈት ደንቦች</li> <li>የድርጅት የመያዝ አቅም ስሌት</li> <li>ደመወዝ መከላከያ መርሐ ግብር ብድሮች። ድህረ ገጽ <a href="#">ከዚህ</a>።</li> <li>የኪራይ ማሻሻያና የማስወጣት ደንቦች። ድህረ ገጽ <a href="#">ከዚህ</a>።</li> <li>የቤት ዉጭ ፍቃድ ማመልከቻ።</li> </ul>	የኢኮኖሚ ልማት ቢሮ	(206) 684-8090
<ul style="list-style-type: none"> <li>ያሉ የከተማ፣ ስቴትና ፌደራል ገንዘብ ድጋፍ ምንጮች።</li> <li>ለነጻ COVID-19 ምርመራ ምዝገባ። ድህረ ገጽ <a href="#">ከዚህ</a>።</li> </ul>	የደንበኛ አገልግሎት ቢሮ	(206) 684-2489
<ul style="list-style-type: none"> <li>ጸረ-አድልዎ ማጋለ። ድህረ ገጽ <a href="#">ከዚህ</a>።</li> </ul>	የሲቪል መብቶች ቢሮ	(206) 233-7100
<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-19 የማህበረሰብ ጤና ምክረ ሃሳቦች. ድህረ ገጽ <a href="#">ከዚህ</a>።</li> </ul>	ሲያትል-ኪንግ ካውንቲ ማህበረሰብ ጤና	(206) 477-3977